

የፋኖ ራዕይ

(BY FANOWEDY SAMARA)

በጣም ጥቅት ቁጥር ያላቸው ጅቦች በኢትዮጵያ ምድር ከተፈጠሩ አንበሳችና ነብሮች መካከል አብረው ሲኖሩ ተመለከትኩኝ። እነዚህ ጅቦች ለበርካታ ዓመታት አንበሳችና ነብሮች መስለው ከአንበሳቸውና ነብሮቹ ጋር አብረው ይኖሩ ነበር። አብረው መኖር ብቻ ሳይሆን ይባስ ብለውም ያልሆኑትን እንደሆኑ በማስመሰልና እውነተኛው ባህሪያቸውን በመደበኛ አንበሳችና ነብሮችን ለመምራት በቅተው ነበር።

የተወሰነ ርቀት አብረው ከተጓዙ በኋላ እነዚህ አንበሳችና ነብሮች በተባበሩ ክንዳቸው የጠላታቸው አክርካሪ በማያሻማ አኳሃን ሰብረው የአገሪቱ ወሳኝ ሃይሎች መሆን ከጀመሩ ወዲህ ግን የጀቦቹ ማንነት እየጎላ መጣና አንበሳና ነብር መሰሎ መኖር እንደማቻል ተገነዘቡ።

ጅባዊ እምነታቸውንና ፍላጎታቸው እውን ለማድረግም በጠራራው ፀሐይ መጮህ ጀመሩ። መጮህ ብቻም ሳይሆን ትክክለኛ አንበሳችና ነብሮች እኛ ነን፤ እናንተ ግን ጅቦች ናችሁ ብለው በጅባዊ አንደበታቸው አንበሳችና ነብሮችን መኮነን ተያያዙት። እውነት እላቸዋለሁ እነዚህ ጅቦች ያልሆኑትንና የሌላቸው ስብእና እንዳላቸው ተደርገው ለዘመናት የኖሩትም በአንበሳችና ነብሮች መካከል ተወሽቀው በመኖራቸው ብቻ ነው።

አሁን ከጥቅት ቀናት በኋላ ታይታ የማትጠገብ በ80 ቀለማት ያሸበረቀች አራተኛ ፀሐይ በመላ አገሪቱ ትወጣለች። ያቺ ፀሐይ ስትወጣ ጅቦች የሚኖሩበት የጨለማ ስፍራ እየጠበበ ይሄዳል። ምክንያቱም የጅቦች ኑሮ በጨለማና ጨለማን ተገን በማድረግ በመሆኑ ፀሐይዋን እንደወጣች ጅቦች የሚደበቁበት ቆሻሻ ስፍራ እየጠበበ ብሎም እየጠፋ ይሄዳል።

የጅቦች የመኖሪያ ስፍራ እየጠበበና እየጠፋ በሚሄድበት ጊዜ አንበሳች፣ ነብሮችና ሌሎች ከልብ የሚፈልጓትን ባለ 80 ቀለማት አራተኛ ፀሐይ ስትወጣ የመሬት ድምቀት ይጨምራል። ምስጥሩና ምክንያቱም እንደሚከተለው እነግራቸዋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ፀሐይዋ እንደወጣች ወዲያው የመሬት ይዘታ ወርቅ በወርቅ ይሆናል። ይህን ከሁለት ዋናዋና ጉዳዮች የሚነሳ ሲሆን እነሱም አንድ የአንበሳችና ነብሮች አጥንት ወደ ወርቅ እየተቀየረ የሚሄድ በመሆኑ፣ ሁለት ደግሞ ህያው አንበሳችና ነብሮች ወርቅ ዘርተው ወርቅ የሚያፍሱ በመሆናቸው ነው። በሁለተኛ ደረጃም ሌሎች ሃይሎችም ቢሆኑ የአንበሳችና ነብሮች ትክክለኛ ማንነት በአግባቡ የሚገነዘቡበትና ትክክለኛ ወርቅ መሆናቸው የበለጠ እውቅና የሚሰጡበት ሁኔታ በጣም እየተቃረበ በመሆኑ ነው።

ይሁንና እነዚህ ወርቆች በቅርብም ሆነ በርቀት እንዳይታዩ ሌተቀን የሚለፉ ጅቦች አሉና ለአጭር ጊዜም ቢሆን ጅቦቹ በጅብኛ ሊያሰካኩ የሚችሉበት ዕድል በጣም

ጠባብ ቢሆንመ ፈፅሞ አይኖርም ግን አይባልም። እውነት ነው ጅብ በፀሐይ ሳይሆን በጨለማ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ ፀሐይቱ ለጅቦች አትመችም።

ጊዜው መድረሱን የሚያሳይ አንድ ምልክት እነግራቸዋለሁ። እነዚህ ጅቦች ርሃቸውና ጥማታቸው እየባሰ በሄደበት ቁጥር ድሮ አንበሶችና ነብሮች መሰለው በድብቅ ለኖሩበት ዘመን ከብዙ የጅቦች መንጋ በመሆን ከተፈጥሮአዊ ሂደት ወጥተው ያ ዘመን ተመልሰው በጅብኛ ይኮንኑታል። ከዚህ አልፎም በሃወርያት አንበሶችና ነብሮች መቃብር ላይ ቆመው ሃወርያቱንና መቃብሩን ይወቅሳሉ። በዚያን ጊዜ ለተገኙ የአንበሶችና ነብሮች አንፃባራቂ ድሎች ለማንቋሽሽም በጅቦች ፊት ተንበርክከው በጅብኛ ይሰግዳሉ።

ልብ ያለው ያስተውል!! ይህ ምልክት ስታይ የጅቦች የመጨረሻ ዘመን ነውና እያንዳንዱ አንበሳ፣ ነብርና ሌሎችንም በአጠቃላይ በጥንቃቄ ጅቦችን ሊከታተልና ባለማቋረጥ ሊያጋልጣቸው ይገባል።

ጊዜው እየደረሰ ነውና የፀሐይቱ ድምቀትና ውበት የበለጠ እንዲጨምር የወርቁን መጠን ደግሞ በቀጣይነት እንዲያድግ ሁሉን አካል ራሱን ከጅብ መንጋ መጠበቅ እንዳለበት በጥብቅ እመክራለሁ!!